



UNION OF TIGRIANS IN EUROPE
ግሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ

PRESS RELEASE UTE-P-20160715-03

The Executive Committee of
Union of Tigrians in Europe
2016 UTE Presidency
Amsterdam, The Netherlands

For Immediate Release

Friday, 15th of July 2016

በቅርቡ በጎንደር ከተማና ከከባቢዋ በተከሰተው አዉዳሚ ሁከት አስመክቶ የተሰጠ መግለጫ

የትግራይ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ ለኢትዮጵያ አገራችን ሰላም፣ ልማትና ብልጽግና የከፈለው ከባድ ዉለታ ለማንም ያልተደበቀ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ይህ እውነታ ጋሃድ ሆኖ እያለ በጥላቻ መንፈስ የሚዋቸቁ የኢትዮጵያ ጠላቶች በሚነዙት የጥላቻ ፕሮፖጋንዳና አስተባባሪነት በዚህ የዋህ፣ ሰዉ አክባሪ፣ ኩሩና ታጋሽ የትግራይ ህዝብ ለዓመታት ሲጠነሰስ የቆዬ ጥላቻ በቅርቡ በጎንደርና ከከባቢዋ በሂወቱና ንብረቱ አሳፋሪና አሳዛኝ የሆነ ከባድ የጥፋት ድርጊት ሲያከናወን ለመመልከት በቅተናል። ስልጣን እንጂ የሃገር፣ የሕዝቦች ሰላምና ዕድገት ግድ የማይሰጣቸው ሐይሎች ለተጎደደደ የገለቲካ ፍጆታ ሲሉ የትግራይ ሕዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለየ ተጠቃሚ እንደ ሆነና የቸግሮች ሁሉ ምንጭ እንደሆነ አድርገው በማቅረብና በመስበክ የጥቃቱ ሰለባ እንዲሆን አድርገውታል።

በመራራው የ17 ዓመታት ትግል የትግራይ ህዝብ ከ60,000 በላይ የሂወት ከ170,000 በላይ ደግሞ የአካል ጉዳት ከፍሎ ውድ ልጆቹን እንደ አብርሃም በግ ለመስዋዕት ያቀረበውን ሕዝብ ፍፁም ዘረኛ በሆኑ የትምክህት ሃይሎች የተደጋጋሚ ጥቃቶች ሰለባ መሆኑ በጣም ያሳፍራል። እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ ጨዋ ሕዝብ በታሪክ የሚወቀስበት ሳይሆን የሚወደስበትና አኩሪ ገድል የፈፀመ ሕዝብ ነው። ይህ ነውረኛ ተግባር ሰላም ወዳድ የሆነውን የጎንደር ሕዝብ ተግባር ነው ብለን አናምንም። ስለዚህም አገርና ወገኑን ከዚህ ጥፋት እንዲያድን አጥብቀን እንጠይቃለን። በአዉሮፓ የትግራይ ተወላጆች ማህበር በንጹሃን የትግራይ ተወላጆች ዲላማ ያደረገ ዘግናኝና ዘረኝነት መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ በጥብቅ እያወገዘን ቀጥለው ያሉትና ተመሳሳይ ምላሾች በሚመለከተው አካል በአስቸኳይ እንዲወሰዱ አጥብቀን እንጠይቃለን።

- የፌዴራልና የክልል መንግስታቶች በተለይም የክልል አማራና የጎንደር ከተማ አስተዳደር በዚህ ዘግናኝ ድርጊት የተሳተፉ የጥፋት ሃይሎች ወደ ህግ እንዲቀርቡና አስተማሪና የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድባቸው አጥብቀን እንጠይቃለን።
- የአሁኑ ዘመን ለኢትዮጵያ ዘመኑ ዘመነ ህዳሴ፣ ዘመነ ልማት እንጂ ዘመነ ጽንፈኝነት፣ እንደ ዘመነ መሳፍንት ብሄር ላይ ያነጣጠረ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ዘመን አይደለም። በመሆኑም ኢትዮጵያንና ክልሎች እያስተዳደሩ ያሉ መንግስታት ዉስጣቸው እንዲፈትሹና አስፈላጊ እርምጃ እንዲወስዱ አበክረን እንጠይቃለን።
- በጎንደርና ከከባቢዋ ለጠፋ የንጹሃን ሂወት፣ ለወደመና ለተዘረፈ ንብረት የክልሉ መንግስት ግዜ ሳይሰጥ አስፈላጊውን ካሳ በመስጠት የዚህ ዘግናኝ ሽብር ሰለባ የሆኑ ዜጎች እንዲያቋቁማቸው እንጠይቃለን።

+46 7 092 777 85 +31 6 851 902 84 +49 1 738 045 630 unionoftigriansineurope@gmail.com



UNION OF TIGRIANS IN EUROPE
ግሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ

- እንዲዚህ ዓይነት ክስተቶቹ በቅርቡ እንዳየነዉ ዘግናኝ ባይሆኑም በተለያዩ ግዚያቶቹ በትግራይ ተወላጆቹ ሲደርሱ ሰምተናል፤ በጾኩመንተሪም ከተጠቁዎቹ ከራሳቸዉ ተገንዝበናል። ስለሆነም የአማራ ክልል መስተዳደር እንዲሁም የፌዴራል መንግስት ካሁን በኋላ እንዲዚህ ዓይነት ድርጊት ብንጹሃን ዜጎቹ እንዳይደገም ለህዝቡ ዋስትናና ጥበቃ እንዲሰጥ በአፅንኦት እንጠይቃለን፤
- እርግጥ ነው መንግሥት መልስ ሊሰጥባቸው የሚገባ መልካም አስተዳደር፤ የሙሉና ወዘተ ችግሮቹ በሰፊዉ እንዳሉ ቢታወቅም እነዚህ ችግሮቹ ግን በመላው አገሪቱ የሚስተዋሉ ችግሮቹ እንጂ የአንድ አክባቢ ወይም የትግራይ ህዝብ የወለዳቸዉ ችግሮቹ አይደሉም። ያም ሆኖ የችግሮቹ ተጠያቂ መንግሥት የጥያቄው አቀራረብም ሰላማዊ መሆን ሲገባው በትግራይ ሕዝብ ላይ ማላከክ አንድም ታሪካዊ ጠባሳ ሲብስም ወዳልተፈለገ አቅጣጫ የሚመራ በመሆኑ ድርጊቱ አሁኑኑ እንዲቆም አስረግጠን እንጠይቃለን።
- የውጭም የውስጥም የጥፋት ኃይሎቹ ያሻቸው ትርጓሜ እየሰጡ ትናንትና ለዚህ አገር ከባድ መስዋእት የከፈለና አሁንም ከመላዉ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም፤ በመከባብርና በመተሳሰብ አገሩ በማልማት ተሰማርቶ በሚገኝ በትግራይ ሕዝብ ላይ ከሚቆፍሩት ጉድጓድና ከሚረጩት የዘረኝነት መርዝ እንዲታቀቡ በጥብቅ እናሳስባለን!!

በመጨረሻም የፌዴራልና የክልሉ መንግስታቶቹ የህዝባችን ሰላምን እና ድህንነት ለመጠበቅ የሚያደጉት ጥረት አሁን ካለበት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችን እያቀረብን በዚህ በኩል በምታደጉት እንቅስቃሴም ማሕበራችንና በመላዉ አዉሮፓ የሚገኝ ህዝባችን ከጎናቸሁ መሆኑን ልናረጋግጥላቸሁ እንወዳለን።

ሰላም ለኢትዮጵያ አገራችን!!

